

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ሦስተኛ ዓመት ቁጥር ፸፱  
አዲስ አበባ ነሐሴ ፩ ቀን ፪ሺ፱ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

23<sup>rd</sup> Year No 74  
ADDIS ABABA, 7<sup>th</sup> August 2017.

### ማውጫ

### CONTENT

**አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፵፱/፪ሺ፱ ዓ.ም**  
የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና የብሔራዊ መታወቂያ (ማሻሻያ)  
አዋጅ..... ፱ሺ፰፻፲፩

Proclamation no.1049/2017  
Vital Events Registration and National Identity Card proclamation  
(amendment) proclamation.....9811

### አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፵፱/፪ሺ፱

### PROCLAMATION No.1049/2017

### የወሳኝ ኩነት ምዝገባና የብሔራዊ መታወቂያ አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

### A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE AMENDMENT OF THE VITAL EVENTS REGISTRATION AND NATIONAL ID PROCLAMATION

የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ከተጀመረ በኋላ ከአገልግሎት አሰጣጡ ጋር በተያያዘ ያጋጠሙትን የአሰራር ክፍተቶች ለመቅረፍ እና አገልግሎቱን የተሟላ ለማድረግ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና የብሔራዊ መታወቂያ አዋጅ ቁጥር ፯፻፰/፪ሺ፱ን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS it has become necessary to amend Vital Events Registration and National ID Proclamation No. 760/2012 to avoid service delivery gaps identified during vital event registration and in order to make the service comprehensive.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግስት አንቀጽ ፶፭(፩) መሰረት የሚከተለው ታውጇል፡-

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows፡-

#### ፩. አጭር ርዕስ

#### 1. Short Title

ይህ አዋጅ “የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና የብሔራዊ መታወቂያ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፵፱/፪ሺ፱” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

This Proclamation may be cited as the “Vital Events Registration and National Identity Card proclamation (amendment) Proclamation No 1049/2017”.

#### ፪. ማሻሻያ

#### 2. Amendment

የወሳኝ ኩነት ምዝገባ እና የብሔራዊ መታወቂያ አዋጅ ቁጥር ፯፻፰/፪ሺ፱ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡

The Vital Events Registration and National Identity Card Proclamation No.760/2012 is hereby amended as follows:

፩/ የአዋጁ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጽ (፰) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፰) ተተክቷል፡

1/ Sub-article (8) of Article 2 of the Proclamation is deleted and is replaced by the following new sub-article (8):

“፰/ ‘የአስተዳደር ጽሕፈት ቤት’ ማለት የወሳኝ ኩነት ምዝገባ የሚከናወንበት የክልል ዝቅተኛው የአስተዳደር እርከን ወይም የወሳኝ ኩነት ምዝገባ መዋቅር ነው።”

“8/ ‘Administrative office’ means an office of a regions lowest level of administrative hierarchy or vital event registration structure;

፱/ የአዋጁ አንቀጽ ፫ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተሰረዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተተክቷል፡

2/ Sub-article (1) of Article 3 of the Proclamation is deleted and is replaced by the following new sub-article (1):

“፩/ የወሳኝ ኩነት ምዝገባን በሚመለከት በማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ የውጭ ዜጎች።” እና

“1/ to any Ethiopian or foreigners found in Ethiopia with respect to the registration of vital events;” And

፲/ ከአዋጁ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፪) ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተጨምሯል፡

3/ The following new sub-article (3) is added after sub-article (2) of Article 6 of the Proclamation:

“፫/ በኢትዮጵያ ሚሲዮን፣ በብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት አገልግሎት፣ በኢትዮጵያ መርከቦች እና በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንደ ክብር መዝገብ ሹም ሆነው እንዲያገለግሉ የተመደቡ አካላት እንደ አግባብነቱ ለክልል ክብር መዝገብ ሹሞች የተሰጡ ተግባራት እና ኃላፊነቶች ይኖራቸዋል።”

“3/ The bodies assigned as a civil status by the Ethiopian Mission, the National Intelligence and Security Service, the Ethiopian Ship and the Ministry of National Defense, as appropriate, shall have duties and responsibilities of civil status of regions.”

፻/ የአዋጁ አንቀጽ ፯ ተሰረዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፯ ተተክቷል፡

4/ Article 7 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Article 7:

**“፯. የኢትዮጵያ ሚሲዮን እና ስለስደተኞች**

**“7. Ethiopian Mission and Refugees**

፩/ የኢትዮጵያ ሚሲዮን በውጭ ሀገር ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ሆነው ያገለግላሉ፤ ሚሲዮኑ እንደ ክብር መዝገብ ሹም ሆኖ የሚሰራ ሰራተኛም ይመድባል፤ በሚሲዮኑ የሚመደብ ሰራተኛ እንደክብር መዝገብ ሹም በመሆን ይሰራል።

1/ The Ethiopian Missions shall serve as administrative office for Ethiopians residing in foreign countries; and the staff assigned by the Ethiopian Mission shall act as an officer of civil status.

፪/ ሚሲዮን በሌለበት ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን የሚመለከቱ ወሳኝ ኩነት ምዝገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሚያወጣው መመሪያ መሰረት የሚፈጸም ይሆናል።

2/ Registration of vital events with respect to Ethiopians residing in a country where there is no Ethiopian Mission shall be carried out in accordance with directive to be issued by the Ministry of Foreign Affairs.

፫/ የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት አገልግሎት ስደተኞችን በሚመለከት እንደ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ሆኖ ያገለግላል፤ እንደ ክብር መዝገብ ሹም ሆኖ የሚሰራ ሰራተኛም ይመድባል።”

3/ The National Intelligence and Security service shall serve as administrative office for Refugees; and shall assign staff to act as an officer of civil status.

፮/ የአዋጁ አንቀጽ ፲፩ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተተክቷል፡

“፩/ ማንኛውም የክብር መዝገብ በጥራዝ መልክ ወይም አግባብ ባለው ቴክኖሎጂ ሥርዓት ተዘጋጅቶ ይደራጃል፡፡”

፯/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፫ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳፫ ተተክቷል፡

**፳፫. ስለፈርማ**

በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፪ መሰረት በክብር መዝገብ የሰፈሩ መረጃዎችን በፈርማ ማረጋገጥ ያለበት ሰው፡

- ፩/ ፈርማው በጽሑፍ መፈረም አለበት፤
- ፪/ በጽሑፍ መፈረም የማይችል ሰው በጣት አሻራው ይፈርማል፤
- ፫/ በጽሑፍ ወይም በጣት አሻራ መፈረም የማይችል ከሆነ ያልቻለበት ምክንያት ተገልጾ ምስክር ባለበት ክብር መዝገብ ሹሙ ይፈርማል፡፡

፯/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፱ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተተክቷል፡

“፪/ የሕፃኑ ወላጆች ሙሉ ስም፣ የትውልድ ቀን እና ቦታ፣ መደበኛ መኖሪያ ቦታ፣ የጋብቻ ሁኔታ፣ ዜግነት፣ ሀይማኖት፣ ብሔር እና የወላጆቹ ወይም የተወከለው ወላጅ ፈርማ፡”

፰/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፰ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፩) ተተክቷል፡

“፩/ የልደት ምዝገባ ቦታ ባስመዘጋቢው መደበኛ መኖሪያ ቦታ አቅራቢያ ወይም የጉዲፈቻ ልጅነት ወይም አባትነትን በፍርድ ቤት ማሳወቅ ከሆነ የጉዲፈቻ ስምምነቱን ባጸደቀው ወይም ውሳኔውን በሰጠው ፍርድ ቤት አቅራቢያ ወይም በመደበኛ መኖሪያ ቦታቸው አቅራቢያ የሚገኝ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ይሆናል፡”

፱/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፱ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳፱ ተተክቷል፡

5/ Sub-article (1) of Article 11 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (1):

“1/ Any register of civil status shall be prepared in the form of a bound book or with appropriate technological system.”

6/ Article 23 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Article 23:

**23. Signature**

A person required to confirm the particulars entered in register of civil status in accordance with article 22 of this Proclamation:

- 1/ shall affix a signature in writing,
- 2/ shall affix his finger print, if he cannot sign in written form
- 3/ if he is not able to sign in written form or affix finger print, the civil status officer shall sign before a witness by stating reasons.

7/ Sub-articles (2) of Article 24 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (2):

“2/ The child’s parent’s full name date and place of birth, principal residence, marital status, citizenship, religion, ethnic origin and, their signatures or signature of the delegated parent.

8/ Sub-article (1) of Article 28 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (1):

“1/ The place of registration of birth of a child shall be the nearest administrative office to the principal residence of the declarants or the court approved or decided in the case of adoption and judicial declaration of paternity or their principal residence;”

9/ Article 29 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Article 29:

**“፳፱. ልደትን ስለማሳወቅ**

፩/ ልደቱ የተከሰተው በጤና ተቋም ውስጥ የሆነ እንደሆነ ተቋሙ አግባብ ያላቸውን መረጃዎች የያዘ ማሳወቂያ ቅጽ ወዲያውኑ ሞልቶ ልደቱን ለማስመዝገብ ግዴታ ላለበት ሰው መስጠት አለበት፡፡

፪/ ልደቱ የተከሰተው ከጤና ተቋም ውጭ የሆነ እንደሆነ በዝቅተኛው አስተዳደር እርከን ላይ ያለው የጤና መዋቅር ወይም የጤና ባለሙያ አግባብ ያላቸውን መረጃዎች የያዘ ማሳወቂያ ቅጽ ወዲያውኑ ሞልቶ ልደቱ የተከሰተበት ቦታ ለሚገኘው የምዝገባ ጽሕፈት ቤት ማሳወቅ አለበት፡፡”

፲/ የአዋጁ አንቀጽ ፴፮ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፴፮ ተተክቷል፤

**“፴፮. የፍቺ ምዝገባ ቦታ**

የፍቺ ምዝገባ ቦታ ፍቺው የተፈጸመበት ፍርድ ቤት አቅራቢያ በሚገኝ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ወይም በተፋቶች መደበኛ መኖሪያ ቦታ በሚገኝ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ይሆናል፡፡”

፲፩/ የአዋጁ አንቀጽ ፵፩ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተሰርዞ በአዲስ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተተክቷል እና አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፬) ተጨምሯል፤

“፫/ ሞቱ የተከሰተው በጤና ተቋም ውስጥ ከሆነ ወይም አስክሬን ለምርመራ ወደ ጤና ተቋሙ የመጣ እንደሆነ ተቋሙ የሚችን ስም፣ ጾታ እና የትውልድ ቀን፣ የሞተበትን ቀን፣ ቦታ እና የሞቱን ምክንያት እና የመሳሰሉ መረጃዎችን የያዘ የሞት ማሳወቂያ ቅጽ ወዲያውኑ ሞልቶ ሞቱን የማስመዝገብ ግዴታ ላለበት ሰው መስጠት አለበት፡፡

፬/ ሞቱ የተከሰተው ከጤና ተቋም ውጭ የሆነ እንደሆነ በዝቅተኛው አስተዳደር እርከን ላይ ያለው የጤና መዋቅር ወይም የጤና ባለሙያ አግባብ ያላቸውን መረጃዎች የያዘ ማሳወቂያ ቅጽ ወዲያውኑ ሞልቶ

**“29. Notification of Birth**

1/ Where birth takes place in a health institution, the institution shall forthwith prepare a notification paper containing the relevant particulars and give such notification paper to the person having the duty to declare the birth.

2/ Where birth takes place out of a health institution, the health institution or the health professional found at the lowest level of administrative hierarchy shall forthwith prepare a notification paper containing the relevant particulars and give such notification paper to the nearest administrative office found at birth place.”

10/ Article 36 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Article 36:

**36. Place of Registration of Divorce**

The place of registration of divorce shall be the nearest administrative office to the court where the divorce took place or in the administrative office where principal residence of divorcing partners is located.

11/ Sub-article (3) of Article 41 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-articles (3) and add a new sub-article (4):

“3/ Where a death occurs in a health institution or a corpse is brought to it for examination, the institution shall forthwith prepare a notification paper of death containing the name, sex and date of birth of the deceased, the date, place and cause of death and other related information and give the notification paper to the person having the responsibility of declaring the death.

4/ Where death occurs out of a health institution, the health institution or health professional found at the lowest level of administrative hierarchy shall forthwith prepare a notification paper containing the relevant particulars and give such notification paper to the nearest administrative

ሞቱ የተከሰተበት ቦታ ለሚገኘው አስተዳደር ጽሕፈት ቤት ማሳወቅ አለበት።”

office found at death place.”

፲፪/ የአዋጁ አንቀጽ ፵፭ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፫) ተሰርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፫) ተተክተው ከንዑስ አንቀጽ (፫) ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፬) ተጨምሮ ነባሮቹ ንዑስ አንቀጾች (፬)፣ (፭)፣ (፮) እና (፯) እንደቅደም ተከተላቸው (፭)፣ (፮)፣ (፯) እና (፰) ሆነው ተሸጋሽገዋል።

12/ Sub-articles (1) and (3) of Article 45 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (1) and (3) and after sub-article (3) new sub-article (4) is added and existing sub-articles (4), (5), (6) and (7) are re-numbered as sub-articles (5), (6),(7) and (8), respectively:

“፩/ የክብር መዝገብ ሹሙ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ በተጠናቀቀ በ፵፭ ቀናት ውስጥ የምዝገባ ቅጹን ሦስት ቅጂዎች አግባብ ላለው የክልሉ አካል መላክ አለበት።

“1/ The officer of civil status shall send three copies of the registration form to the appropriate regional organ within 45 days following the date of completion of the registration of a vital event.

፫/ የኢትዮጵያ ሚሲዮን የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ባጠናቀቀ በ፱ ቀናት ውስጥ የምዝገባ ቅጹን ሦስት ቅጂዎች ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መላክ አለበት።

3/ An Ethiopian Mission shall send three copies of the registration form to the Ministry of Foreign Affairs within 30 days following the date of completion of the registration of a vital event.”

፬/ የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት አገልግሎት የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ባጠናቀቀ በ፱ ቀናት ውስጥ የምዝገባ ቅጹን ሁለት ቅጂዎች አግባብ ላለው የፌዴራል አካል መላክ አለበት።”

4/ The National Intelligence and Security service shall send two copies of the registration form to the appropriate federal organ within 30 days following the date of completion of the registration of a vital event.”

፲፫/ የአዋጁ አንቀጽ ፵፮ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፪) ተሰርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፩)፣ (፪) እና (፫) ተተክተዋል።

13/ Sub-articles (1) and (2) of Article 46 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (1) (2) and (3):

“፩/ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ምስክር ወረቀት በክብር መዝገብ ላይ ከሰፈሩት መረጃዎች ወሳኝ የሆኑትን የተመረጡትን መያዝ አለበት።

“1/ A certificate of registration of vital events shall contain the selected particulars entered in the register of civil status.

፪/ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ምስክር ወረቀት በሚመለከተው ክልል የሥራ ቋንቋ እና በአማርኛ የሚዘጋጅ ሆኖ እንደ አግባብነቱ እንግሊዘኛ ቋንቋን ሊጨምር ይችላል።

2/ Certificate of registration of vital events shall be prepared in the working language of the concerned region and in Amharic, and as necessary may add English language.

፫/ የኢትዮጵያ ሚሲዮን፣ የብሔራዊ መረጃ እና ደህንነት አገልግሎት፣ የኢትዮጵያ መርከቦች እና የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ምስክር ወረቀትን በአማርኛ እና በእንግሊዘኛ

3/ The Ethiopian Mission, the National Intelligence and Security service, an Ethiopian ship and the Ministry of National Defense shall prepare the certificate in Amharic and English languages.”

**ቋንቋዎች ያዘጋጃሉ፡፡”**

**፲፬/ የአዋጁ አንቀጽ ፵፯ ንዑስ አንቀጽ (፭) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፭) ተተክቷል፤**

**“፮/ ሌሎች የወሳኝ ኩነትን እንዲመዘቡ ሥልጣን የተሰጣቸው አካላት የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ምስክር ወረቀት የሚሰጡት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ መሰረት የአገልግሎት ክፍያ በማስከፈል ይሆናል፤ ክልሎች የራሳቸውን የአገልግሎት ክፍያ ደንብ ሊያወጡ ይችላሉ፡፡”**

**፲፭/ ከአዋጁ አንቀጽ ፶፪ ንዑስ አንቀጽ (፪) ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፫) ተጨምሯል፤**

**“፫/ የቀድሞ ምዝገባ እንዲታረም ወይም አዲስ ምዝገባ እንዲከናወን በፍርድ ቤት ከተወሰነ ውሳኔው ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ በ፴ ቀን ውስጥ ምዝገባው በውሳኔው መሰረት መከናወን አለበት፡፡”**

**፲፮/ የአዋጁ አንቀጽ ፷፯ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፬) ተሰርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፪) እና (፬) ተተክተዋል፤**

**“፪/ በሥራ ላይ በነበሩ ሕጎች ወይም ልማዳዊ አሰራሮች መሰረት የተከናወኑ የወሳኝ ኩነት ምዝገባዎችና የተሰጡ ምስክር ወረቀቶች ጸንተው የሚቆዩ ሆኖ፣ ምስክር ወረቀት ከጠፋ ወይም ከተበላሸ ወይም ከአገልግሎት ውጭ ከሆነ ከቀድሞ ክብር መዝገብ ላይ ተገልብጦ ምትክ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡**

**፬/ በሥራ ላይ በነበሩ ሕጎች ወይም ልማዳዊ አሰራሮች መሰረት ሳይመዘገብ የቆየ ወሳኝ ኩነት ከደጋፊ ማስረጃ ጋር ተያይዞ የቀረበ እንደሆነ ተመዝግቦ የወሳኝ ኩነት ምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡”**

**፲፯/ ከአዋጁ አንቀጽ ፷፯ ቀጥሎ አዲስ አንቀጽ ፷፰ ተጨምሮ ነባሮቹ አንቀጾች ፷፰፣ ፷፱ እና ፸ እንደቅደም ተከተላቸው አንቀጽ ፷፱ ፣፸ እና ፸፩ ሆነው ተሸጋሽገዋል፤**

14/ Sub-article (5) of Article 47 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (5):

“5/ Other bodies authorized to conduct registration of vital events shall issue a certificate of registration of vital events upon payment of service fee prescribed by regulation to be issued by council of Ministries; and Regional States may issue their own service fee laws.”

15/ The following new sub-article (2) is added after sub-article (3) of Article 52 of the Proclamation:

“3/ Where competent court decides the correction of previous record or the drawing up of a new record, the registration shall be effected in accordance with the decision within 30 days following the date of the decision.”

16/ Sub-articles (2) and (4) of Article 67 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (2) and (4):

“2/ Vital events registered and certificates issued on the basis of the existing laws or customary practices shall remain valid; but if a certificate is lost, damaged or become out of use, a substitute certificate shall be issued by extracting copies from the old register.

4/ A vital event not registered on the basis of the existing laws or customary practices shall be registered and a certificate shall be issued, if it is accompanied by supporting evidence.”

17/ The following new Article 68 is added after Article 67 of the Proclamation and the existing Articles 68,69 and 70 are re-numbered as Article 69,70 and 71, respectively:

**“፳፰. አገልግሎት ስለማግኘት**

የወሳኝ ኩነትን ሥልጣን ካለው አካል ዘንድ ቀርቦ አስመዝግቦ የምዝገባ ምስክር ወረቀት የወሰደ ማንኛውም ሰው የክብር መዝገቡ ቅጽ ቅጂ ከሚገኝበት ማንኛውም የመዝጋቢ አካል አገልግሎት የማግኘት መብት ይኖረዋል፡፡”

**፫. አዋጅ የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ነሐሴ ፩ ቀን ፪ሺ፱ ዓ.ም

ሙላቱ ተሾመ (ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
ፕሬዚዳንት

**“68. Receiving Service**

Any person, who registered a vital event under authorized registration office and obtained certificate of registration in according with this Proclamation, shall have the right to get the service from any registration organ where the copies of the record are kept.”

**3. Effective Date**

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, on this 7<sup>th</sup> day of August  
2017.

MULATU TESHOME (DR.)  
PRESIDENT OF THE FEDERAL  
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA













